

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ገጽ ስድስተኛ ዓመት ቁጥር ፶፫
አዲስ አበባ ሰኔ ፬ ቀን ፪ሺ፲፪ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

26th Year No. 53
ADDIS ABABA 11th June 2020

ማውጫ

ደንብ ቁጥር ፬፻፷፱/፪ሺ፲፪ ዓ.ም

በአስቸኳይ ጊዜ ደንብና መመሪያዎች ላይ የተመለከቱ የትራፊክ ጥሰቶች በተፈጸሙ ጊዜ የሚጣሉ አስተዳደራዊ ቅጣቶች መወሰኛ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ገጽ.....፲፪ሺ፪፻፷

Content

Regulation No. 469/2020

A Regulation Issued to Determine Administrative Penalties for Road Traffic Violations which are indicated on Regulation and Directives Council of Ministers Regulation.....Page 12560

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፬፻፷፱/፪ሺ፲፪

የኮቪድ-፲፱፻፺ ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጡ የአስቸኳይ ጊዜ ደንብና መመሪያዎች ላይ የተመለከቱ የመንገድ ትራፊክ ጥሰቶች በተፈጸሙ ጊዜ የሚጣሉ አስተዳደራዊ ቅጣቶችን ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

በአስቸኳይ ጊዜ ደንብና መመሪያዎች መሰረት ከትራንስፖርት ጋር በተያያዘ የተለያዩ ክልከላዎችና ግዴታዎች የተጣሉ ሲሆን እነዚህ ክልከላዎችና ግዴታዎች በተጣሱ ጊዜ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አንቀፅ ፮ መሰረት የወንጀል ተጠያቂነትን የሚያስከትሉ ቢሆንም እነዚህን ክልከላዎችና ግዴታዎች የተላለፉ ሁሉንም ሰዎች በወንጀል ተጠያቂ ማድረግ በፍትህ ስርአቱ ላይ ጫና የሚያሳድር በመሆኑ አስተዳደራዊ ቅጣት መደንገግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

REGULATION NO. 469/2020

A REGULATION TO DETERMINE ADMINISTRATIVE PENALTIES FOR ROAD TRAFFIC VIOLATIONS WHICH ARE INDICATED ON REGULATION AND DIRECTIVES ISSUED TO PREVENT AND CONTROL COVID-19 PANDEMIC.

WHEREAS, it is provided that transport related restrictions have been imposed as per the emergency Regulations and Directive; and that it is found necessary to impose administrative fine on all persons who violate such restrictions despite the provision that such trespasses would entail criminal liability in accordance with Article 6 of the state of Emergency Proclamation as this application could burden the criminal justice system;

የንዱ ዋጋ
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፲፩
Negarit G. P.O.Box 80001

በመንገድ ትራንስፖርት መቆጣጠሪያ ደንብ ፪፻፳፻/፪ሺ፲፫ እና ደንብ /ማሻሻያ/ ቁጥር ፫፻፳፻/፪ሺ፱ ላይ የትራፊክ ደንብ በተጣሰ ጊዜ የሚያስከትለው አስተዳደራዊ ሀላፊነት የተመለከተ ሲሆን እነዚህ ሀላፊነቶች በአስቸኳይ ጊዜ ደንብና መመሪያዎች ላይ የተከለከሉ ተግባራትንና የተጣሉ ግዴታዎችን ሙሉ ለሙሉ የማይሸፍን ከመሆኑም በተጨማሪ ቅጣቶቹም ቢሆን አስተማሪ ባለመሆናቸው ይህንን ደንብ ለተወሰነ ጊዜ በማገድ ከተመለከቱ ክልላዎችና ከተጣሉ ግዴታዎች ጋር ተመጣጣኝ የሆነ አስተዳደራዊ ቅጣት መደንገግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር ፫/፪ሺ፲፪ አንቀጽ ፬ መሰረት ይህን ደንብ አውጥቷል።

፩. አዎጭር ርዕስ

ይህ ደንብ “በአስቸኳይ ጊዜ ደንብና መመሪያዎች ላይ የተመለከቱ የትራፊክ ጥሰቶች በተፈጸሙ ጊዜ የሚጣሉ አስተዳደራዊ ቅጣቶች መወሰኛ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፬፻፳፱/፪ሺ፲፪” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

፪. ትርጉም

በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

- ፩/ “አዋጅ” ማለት የኮቪድ-፲፱ ሥርዓትን ለመከላከል፣ ለመቆጣጠር እና የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ የወጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር ፫/ ፪ሺ፲፪ ነው።
- ፪/ “ደንብ” ማለት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር ፫/ ፪ሺ፲፪ን ለማስፈጸም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፬፻፳፱/፪ሺ፲፪ ነው።
- ፫/ “መመሪያ” ማለት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅና ደንብ ለማስፈጸም የወጣው የሚኒስትሮች ኮሚቴ መመሪያ ቁጥር ፩/፪ሺ፲፪ ወይም መመሪያ ቁጥር ፬/፪ሺ፲፪ ወይም ሌሎች ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅና ደንብ ጋር በተያያዘ የመንገድ ትራፊክን የሚመለከቱ ድንጋጌዎች ያለው መመሪያ ነው።

WHEREAS it is has become necessary to adopt equivalent and deterring administrative fine for violations of the restrictions imposed in the Regulations and Directive as the fine provisions of Road Transport Traffic Control Regulation No. 208/2011 and Regulation /Amendment/ No. 395/2017 do not fully cover the restrictions imposed in the emergency Regulations and Directives and that those covered are not strong enough to deter trespassers, hence suspend them for the emergency period on issues covered by this Regulation;

The Council of Ministers, pursuant to Article 4 of The state of Emergency Proclamation No. 3/2020, has hereby issued this Regulation.

1. Short Title

This Regulation may be cited as “A regulation issued to Determine Administrative penalties for Road traffic Violations which are indicated on Regulation and Directives Council of Ministers Regulation No.469/2020”.

2. Definition

Unless the context requires otherwise, in this Regulation: -

- 1/ “**Proclamation**” means A State of Emergency Proclamation Number 3/2020 Enacted to Counter and Control the Spread of COVID-19 and Mitigate Its Impact;
- 2/ “**Regulation**” means Council of Ministers Regulation No. 466/2020 Issued to Implement the State of Emergency Proclamation No. 3/2020 ;
- 3/ “**Directive**” means Directive No. 1/2020, or Directives No. 4/2020 which are issued to implement State of Emergency Proclamation and Regulation or any other Directive which has provisions related with road traffic in connection with State of Emergency Proclamations and Regulations.

፬/ በአዋጅና በደንብ ትርጉም የተሰጣቸው ቃላት ለዚህ ደንብም ተፈጻሚነት አላቸው፡፡

፫. የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ ደንብ በመላ ሀገሪቱ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

፬. ስለ አስተዳደራዊ ቅጣት

በአስቸኳይ ጊዜ ደንብና መመሪያዎች ላይ የተመለከቱ ድንጋጌዎችን በመተላለፍ የመንገድ ትራፊክ ጥሰቶች የፈጸመ ማንኛውም ሰው በዚህ ደንብ አባሪ በሆነው ሰንጠረዥ የተመለከቱ አስተዳደራዊ ቅጣቶችን ይቀጣል፡፡

፭. የተሻሻሉና ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ህጎች

፩/የመንገድ ትራንስፖርት ትራፊክ መቆጣጠሪያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፪፻፳/፪ሺ፫ እና የመንገድ ትራንስፖርት ትራፊክ መቆጣጠሪያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት /ማሻሻያ/ ደንብ ቁጥር ፫፻፺፭/፪ሺ፱ ፣ በክልሎች ወይም የከተማ አስተዳደሮች የወጡ ተመሳሳይ ህጎች በዚህ ደንብ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እስከሚነሳ ድረስ ተፈጻሚነታቸው ታግዷል፤

፪/ ይህን ደንብ የሚቃረን ማንኛውም ደንብ፣ መመሪያ ወይም ልማዳዊ አሰራር በዚህ ደንብ በተሸፈኑት ጉዳዮች ተፈጻሚነት የለውም፡፡

፮. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጸንቶ በሚቆይበት ጊዜ ሁሉ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ፣ ሰኔ ፬ ቀን ፪ሺ፲፪ ዓ.ም

ዐቢይ አህመድ (ዶ/ር)

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ጠቅላይ ሚኒስትር

4/ Definitions of words provided in the Proclamation and Regulation are applicable to this Regulation.

3. Scope of Application

This Regulation shall be applicable in all parts of the Country.

4. Administrative Penalties

1/ Any Regulation, Directive or Customary practice against this Regulation shall not be applicable on matters covered by this Regulation.

5/ Reaped and Inapplicable Laws

1/ Road Transport Traffic Control Council of Ministers Regulation No. 208/2011 and Road Transport Traffic Control Council of Ministers /Amendment/ Regulation No. 395/2017 or any other law issued by Regions or City Administrations on the same issues shall not be applicable on matters Covered by this Regulation until the State of Emergency Proclamation is lifted;

2/ Any Regulation, Directive or Customary Practice against this Regulation shall not be applicable on matters covered by this Regulation.

6. Effective Date of the Regulation

This Regulation shall come into force from the date of its publication in the Negarit Gazette and shall remain in force so long as the Emergency Proclamation is effective.

DONE AT ADDIS ABABA THIS 11th DAY OF JUNE , 2020

ABIY AHMED (DR.)

PRIME MINISTER OF THE FEDERAL

DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

